



የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ
ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽ/ቤት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ጥር / 2012

አዲስ አበባ



የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ

ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽ/ቤት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽ/ቤት የተመደበለትን በጀት በፋይናንስ አዋጅ፤ ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ መዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2011 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የጽ/ቤቱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣንና ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ስልት በመከተል ነው።

እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ጽ/ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች ፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በጽ/ቤቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው ።

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ለወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የጽ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ፣ የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት
- መደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት
- የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት
- የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት
- የሂሳብ ማዘዝኛ ሪፖርት



ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የጽ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የባንክ ሂሳብ፤

1. በሰኔ ወር 2011 በባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000130525826 ገቢ የተደረገ ብር 1,575,351.60 የባንክ የገቢ ደረሰኝ ያልቀረበለት በመሆኑ የገቢውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አልተቻለም፡፡

ገቢ፤

2. በፕሮጀክት ሂሳብ በማይንቀሳቀስ የዝግ ሂሳብ በ“D” የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000130525826 ከተለያዩ አካላት ገቢ የተደረገ እና በሰኔ 30/2011 በባንክ ሂሳብ የሚታይ ብር 26,108,403.24 ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ባለመደረጉ የበጀት ዓመቱ የገቢ ሂሳብ በማነስ ሪፖርት መደረጉ ታውቋል፡፡

ወጪ፤

3. ማስረጃ ሳይቀርብለት በወጪ የተመዘገበ ለውሎ አበል እና ለመጓጓዣ የተከፈለ ብር 15,475.00 በመገኘቱ የበጀት ዓመቱን የወጪ ሂሳብ ከፍ እንዲል አድርጓል፡፡
4. በድምሩ ብር 127,629.47 አቅራቢዎች ሳይወዳደሩ በቀጥታ ለተፈፀመ ግዥ በመክፈሉ ዕ/ቤቱ ለከፈለው ገንዘብ ተወዳዳሪ ዋጋ ማግኘቱን ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ ለተጨማሪ ወጪ መደረጉ ታውቋል፡፡
5. በድምሩ ብር 298,138.30 አለአግባብ ለውሎ አበል፤ ለመስተንግዶ አገልግሎት እና ለነዳጅ መግዣ በመክፈሉ በየሂሳብ መደቦቹ የተያዘው በጀት አለአግባብ ወጪ እንዲሆን እና የበጀት ዓመቱ የወጪ ሂሳብ ከፍ እንዲል አድርጓል፡፡
6. ከፍተኛ ዋጋ ካቀረቡ አቅራቢዎች ግዥ በመፈፀሙ በድምሩ ብር 646,426.32 በብልጫ ወጪ በመደረጉ የዕ/ቤቱ በጀት አለአግባብ ወጪ እንዲሆን እና የበጀት ዓመቱ የወጪ ሂሳብ ከፍ እንዲል ያደርጋል፡፡
7. ለዕ/ቤቱ ከተፈቀደው መደበኛ በጀት ክፍያ መፈፀም ሲገባው ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ድጋፍ ከተለያዩ አካላት ከተሰበሰበ የፕሮጀክት ሂሳብ ብር 3,250,000.00



ለዕቃ ግዥ ወጪ በመደረጉ የበጀት ዓመቱ የመደበኛ በጀት ወጪ አጠቃቀም ዝቅ እንዲል እና የዕ/ቤቱ የፕሮጀክት የገቢ ሂሳብ አለአግባብ ሥራ ላይ ውሏል፡፡ እንዲቀንስ ያደርገዋል፡፡

8. በተገቢው የሂሳብ መደብ ያልተመዘገበ ወጪ ብር 10,800.00 በመገኘቱ በየሂሳብ መደቦቹ የተያዘው የወጪ ሂሳብ ትክክለኛ ገፅታውን እንዳያሳይ ማድረጉ ታውቋል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ፤

9. በሂሳብ መደብ 5002 ብር 2,775,163.00፣ በሂሳብ መደብ 5005 ብር 20,553.56 እንዲሁም በሂሳብ መደብ 5028 ብር 34,833,024.91 በድምሩ ብር 37,628,741.47 ማስረጃ ያልቀረበለት ተከፋይ ሂሳብ በመገኘቱ የሂሳቡን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ አለመቻሉ ታውቋል፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 9 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዕ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም፡፡

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

10. በፎቶ ኮፒ የንብረት ገቢ ደረሰኝ የተወራረደ ሂሳብ ብር 1,044.95 ተገኝቷል፡፡
11. ብር 7,899,163.00 ስራ ላይ ያልዋለ በጀት ተገኝቷል፡፡
12. ጽ/ቤቱ የገቢ ደረሰኝ እና የውጭ ምንዛሪ የገቢ ደረሰኝ የታተመው የጥራዝ ብዛት፣ በማን ፍቃድ እንደታተመ፣ በንብረት ገቢ ደረሰኝ (ሞዴል19) ገቢ ያልተደረገ፣ በንብረት ቆጠራ ያልተካተተ እና የገቢ ደረሰኙን ለማሳተም የፈቀደውን አካል የሚገልጽ ምንም ዓይነት ማስረጃ ሳይቀርብ በግምት ከሁለት ሺ(2000.00) ጥራዞች በላይ በመጋዘን ውስጥ መኖራቸውን በኦዲቱ ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች፤

13. ለጽ/ቤቱ ከ2007 በጀት ዓመት ጀምሮ በስጦታና በመንግስት በጀት የተገዙ ብር 9,757,922.15 ዋጋ ያላቸው የተለያዩ ንብረቶች በጊዜውና በወቅቱ ለሚፈለገው ዓላማ ሳይውሉ በተለያዩ ቦታዎች ተከማችተው መቀመጣቸው ታውቋል፡፡



14. የሰሌዳ ቁጥር 0899፣ ሞተር ሳይክል በነሃሴ 14/2010 በሹፌሩ እጅ እንደጠፋ በገለጽም ንብረቱ ግን መመሪያው በሚያዘው መሰረት በገበያ ዋጋ ተሰልቶ ያልተከፈለ ወይም ያልተተካ መሆኑን በኦዲት ሥራ ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል።

ከሰላምታ ጋር

